



ጨዋታውን እንዴት እንደሚጫወቱ!

በዚህ የክረምት ትምህርት ላይ “Superhero Summer!” የሚለውን በአካባቢዎ በሚገኝ ቤተ-መጻሕፍት በሚገኝ የድርጊት ቡክሌት በማንሳት ወይም አንላይን www.spl.org/SummerOfLearning ላይ በማውረድ ተሳታፊ መሆን ይችላሉ።

የድርጊት ቡክሌቶቹ በ አማርኛ፣ ቀላል ቻይንኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሶማሊኛ፣ ስፓኒሽ፣ ትግርኛ፣ እና ቪትናምኛ ቋንቋዎች ቀርበዋል።

የ Superhero መልካም ድርጊቶችዎን እና የክረምት ንባብዎን በ የጨዋታ ቦርዱ ላይ ይመዝግቡ። አንዴ የ 30 ቀናቱን መልካም ስራዎች እና ለራስዎ የወሰኗቸውን የንባብ ቀናት ካጠናቀቁ በኋላ፣ የጨዋታ ቦርዱን ወደ በአካባቢዎ የሚገኝ ላይብሪሪ በመመለስ “Superhero Summer!” ሰርትፊኬትዎን ይውሰዱ።

“Superhero Summer!” የተሰኘው የእኛን የወጣቶች የዳሰሳ ጥናትን ሞልተው ይጨርሱ እና ወደ አቅራቢያዎ የሚገኝ የቤተ-መጻሕፍት ቅርንጫፍ በመመለስ ትንሽ ሽልማት ያግኙ።

የቀለም ሉህዎች እና ሌሎች ድርጊቶችም አሉ።

በዚህ ክረምት አንድ ሊያኑቡት የሚችሉት ነገር በመፈለግ ላይ ኖት? የ “Superhero Summer” የንባብ ዝርዝርን ይመልከቱ።



ይሄን ማድረግ ይችላሉ!

ይዳስሱ:

ዛሬ የሚኖርበትን ማህበረሰብ አካባቢ የተሻለ ለማድረግ ምን ማድረግ እንደሚችሉ ያስቡ። ትንሽም ትልቅም ነገር ሊሆን ይችላል። ይሄን በተመልከተ ይጻፉ፣ ስእል ይሳሉ ወይም ለጓደኞችዎ እና ቤተሰቦችዎ ይናገሩ!

የቤተሰብ ውይይት:

ጓደኞች፣ ቤተሰብ፣ ጎረቤቶች እና የማህበረሰቡ አባላት እርስ በርሳቸው መረዳዳታቸው ጠቃሚ የሚሆነው ለምን ይመስልሃል?

ስሜቶች:

ለ 5 ደቂቃዎች ያህል እንደ ልዕሊ ሓያላን የሆነ ሰውዬ (Super Man) ወይም ተአምራትን የምታደርግ ሴት (Wonder Woman) ያሉ Superhero መስለው ለመቆም ይሞክሩ። ይህ ምን ዓይነት ስሜት ፈጠረብዎ?

ወደፊት ይከፈሉት!:

ቤተሰብዎን እና ጓደኞችዎን በመሰብሰብ የተወሰኑ ዓለቶችን ያስውቡ እና ጎረቤቶችዎ እንዲያዩዋቸው የመኖሪያ አካባቢዎ ላይ ትተዋቸው ይሂዱ። ለሰዎች እነሱ ሳያውቁት መልካም ነገር ማድረግ ምን ዓይነት ስሜት ይፈጥርብዎታል/



ከ

CIV

ጋር ይተዋወቁ!

Civ ሰዎችን ለመርዳት ቁርጠኛ ናቸው።

Civ የሚኖሩበትን ማህበረሰብ ይወዳሉ፣ ጎረቤቶቻቸውን በስማቸው ያውቁዋቸዋል፣ ከዚህም በተጨማሪ ያልቸውን አወንታዊ እይታ ከሁሉም ሰው ጋር ያካፍላሉ። Civ ን የመኖሪያ አካባቢ የጽዳት መርሃ ግብር ሲያስተባብሩ ወይም ደሞ ጎዳና ላይ ቆመው ሌሞኔድ ሲሰጡ ልታገኛቸው ትችላለህ።

ጥያቄዎች:

ስለ ሀገርዎ የሚያደንቁቸው ሶስት ነገሮች ምንድን ናቸው? በሀገርዎ ላይ ሊያመጧቸው የሚፈልጓቸው ሶስት ለውጦች ምንድን ናቸው?

ይህን ያውቁ ኖረዋል?

በሚዘፍኑበት ጊዜ በአእምሮዎ ውስጥ የሚገኝን ኬሚካል አፈጣጠር ይቀይራሉ፣ ይህም የበለጠ ደስተኛ እንዲሆኑ ያደርግዎታል! ሊዘፍኑት የሚወዱት ዘፍን ምንድን ነው?

በጋራ የተሻለች ዓለምን መገንባት እንችላለን!



ይህ

EM

ይባላል!

Em ራሱን ይንከባከባል እንደዚሁም ሰዎችን ብንቃት በማዳመጥ ሃዘኔታውን ይገልጻል።

Em የደግነት እና የምስጋናን ጠቃሚነት ይረዳል። Em ን ጓደኛውን እያዳመጠ፣ ጎረቤቶቹን እያገዘ ወይም ከትናንሽ ልጆች ጋር ጨዋታ ሲጫወት ሊያዩት ይችላሉ- ይህም Em ማሰባቸውን የሚያሳዩበት መንገድ ነው።



ይሄን ማድረግ ይችላሉ!

ይዳስሱ:

ከተፈጥሮ አንዱን መገለጫ ይምረጡ (ዛፍ፣ አበባ፣ ዳመና፣ ወዘተ) እና ከዚህ የተፈጥሮ መገለጫ የእይታ ተነስተው ግጥም ይጻፉ።

ተግባራት:

የበጎነት መዝገብ ይያዙ፣ አንድ ሰው መልካም ውይይት በጎ ነገር ሲያደርግልዎ፣ እርሶ ለ አንድ ሰው ወይም ለራስዎ መልካም ነገርን ሲያደርጉ ይጻፉት!

ስሜቶች:

መጥፎ ስሜት ሲሰማዎ ወይም ሲናደዱ ይሄን ለማድረግ ይሞክሩ! አንድ የቴዲ አሻንጉሊት ወይም ሌላ የእንስሳ አሻንጉሊት ሆድዎ ላይ ያድርጉ እና ቀስ ብለው ወደ ውስጥ እና ውጭ በሚተነፍሱበት ጊዜ አሻንጉሊቱ ወደ ላይ እና ወደ ታች ሲንቀሳቀስ፣ ልክ ለማስተኛት እየነቀነቁት አይነት እንቅስቃሴ ሲያደርግ ያስተውሉ። ይህ ስሜትዎን የተሻለ አደረገው?

ግድ ይለኛል እናም



ለመስማት ዝግጁ ነኝ!



